

በአንድ እጅ ማጨብጨብ እንዳይሆን...

አባ መላኩ 05-01-17

እንደ ገብረተሰብ የጋራ ስምምነት የተገለፀበትና የጋራ መግባባት የተያዘበት የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አገራቱን ወደ ጥንቱ የታላቅነት ከፍታዎ መልሶ የዕድገትና ብልጽግና ጎዳናን መርገጧን የሚያመላክት ጠቋሚ ምዕራፍ ነው። ዛሬ በኢትዮጵያ የቀደምት ትውልዶች አገራዊ ህልም እውን የማድረግ ታሪካዊ ጉዞ ተጀምሯል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ በራስ ምጣኔ ሀብታዊ አቅም የመገንባቱ ጥረትም ተጠናክሮ ቀጥሏል።

በእርግጥም ይህ ታላቅ ፕሮጀክት ኢትዮጵያና ህዝቦቿ ለዘላቂ ልማት ቆርጠው መነሳታቸውን በጉልህ የሚያንፀባርቅ ሀቅ ነው። አንዳንድ አገራዊ ህልውናን የመገንባት ታሪካዊ ጉዞን የሚያጠኑ ተንታኞች እንደሚሉት "ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ ያላትን የማይገሰስ የውኃ መብትን ተጠቅማ ትርጉም ያለው የልማት ተግባር እያከናወነች ያለች አገር" ይሏታል።

ዛሬ የመሠረተ ድንጋይ ከተቀመጠለት ስድስተኛ ዓመቱን ያሳለፈው ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት በታቀደለት ጊዜ እንዲጠናቀቅ ከፍተኛ ርብርብ እየተደረገ ነው። ግንባታው ግለቱን ጠብቆ መጓዙም እርግጥ ሆኗል።

ኢትዮጵያ የመላ ህዝቧን የጋራ ህልውና በእጅጉ ሲፈታተን በቆየው ሥር የሰደደ ድህነትና ኋላ ቀርነት ላይ የሞት ሽረት የዘመቻ ትግል ከጀመረች ዓመታት ተቆጥረዋል። ይህን ደግሞ እንኳን የቅርብ ጎረቤት ከሩቅ የሚታዘበው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጭምር ምስክርነቱን የሚሰጥበት እውነታ ነው።

ይሁንና የአዲሲቷን ኢትዮጵያ መፃኢ ተስፋን በሚሰብክው በዚህ ታላቅ ፕሮጀክት መሳለጥ እንቅልፍ ያጡ አልጠፉም። በተለይ ደግሞ የሻዕቢያ አገዛዝ ባለሥልጣናት የህዳሴው ግድብ ሥጋት ሆኖባቸዋል።

እነዚህ ባለሥልጣናት በሚሰፍሩላቸው ቀለብ የሚንቀሳቀሱ አንዳንድ ሽብር ፈጣሪ ቡድኖችም በአጋዥነት ሲሰለፉ ይታያል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ሰርገው በመግባት ጥቃት ሊፈጽሙ የሞከሩና በሕዝብና በሚሊሺያ ኃይሎች ድባቅ ተመትተው ዒላማቸው የከሸፈባቸውን የዚያን ሰሞኑን የፀረ ህዝብ ኃይሎች ጥረትን ማስታወስ በቂ ነው።

የኤርትራ ባለሥልጣናት የኢትዮጵያ የህዳሴ ጉዞ ለምን እንቅልፍ ነሳቸው? ወደ ኋላ እስቲ መለስ ብለን እናስታውስ። የአሥመራው አገዛዝ ቁንጮ ኢሳይያስ አፈወርቂ እ.አ.አ 2016 አዲስ ዓመትን ምክንያት በማድረግ ለኤርትራ ህዝብ በአገሬው ቴሌቪዥን ሁለት ሰዓት በፈጀ ቃለ ምልልሳቸው ላይ የደሰኮሩት ጉዳይ ትዝብት ላይ ነው የጣላቸው። በማያገባቸውና በማይመለከታቸው የሌላ አገር ጉዳይ ውስጥ ገብተው ለምን መዘባረቅ ሞከሩ?፤ ይህ ዲስኩራቸው ያኔ የኢትዮጵያና የኢትዮጵያዊያን ፈርጆ ብዙ የህዳሴ ጉዞ እንቅልፍ እንደነሳቸው አሳብቆባቸዋል።

የአገሬው ዜጋ እጣ ፈንታ አፈና፣ ሰቆቃና ሥደት ሆኗል። በሰላም ገብቶ መውጣት ቅንጦት ሆኗል። በኃይል ታፍነው በውትድርና ማሰልጠኛ ጣቢያዎች መታጎር የእለት ተእለት ግዴታቸው ሆኗል። በድህረ ነፃነት ኤርትራ የአምባገነኑን ኢሳይያስ አፈወርቂ የፈላጭ ቆራጭነት ሥልጣን ለመጠበቅ ሲባል ብዙ አስነዋሪ ድርጊቶች ተፈፅመዋል። ለዚህ ደግሞ ከሚወዷት አገራቸው የሚሰደዱት ዜጎች እማኝ ምስክር ናቸው።

በመሠረቱ በአሁኑ ወቅት የኤርትራ ወጣቶች ባገኝት ቀዳዳ ሾልከው አገራቸውን ጥለው እንደሚሰደዱ ይታወቃል። ዛሬ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ከ180 ሺህ ያላነሱ ወጣት ኤርትራዊያን በስደር እንደሚኖሩ ልብ ይሏል።

በእብራተኝነት ተነሳስተው ባድመ ላይ የጫሩት እሳት እርሳቸውንና ጦረኛ ሥርዓታቸውን አጋይቶ ለአሳፋሪ ሽንፈት እንደዳረጋቸው ይታወሳል። የኢትዮ-ኤርትራ የድንበር ጦርነት ሽንፈትን ተከትሎ የሻዕቢያ ባለሥልጣናት የወያኔ አገዛዝ እያሉ ፌዴራላዊ ሥርዓቱን ጥላሽት ለመቀባት ሲጠሩ ተስተውሏል። የሀሴት ሴራ ማውጠንጠንንም የሥራቸው አካል በማድረግ ብዙ ደክመዋል።

ቀደም ሲል ወዲአፎም ወይም ደግሞ ኢስጢፎ በሚል ቁልምጫ ይጠሯቸው የነበሩ አፍቃሪ ሻዕቢያ ኤርትራውያን ጭምር አሁን...አሁን ኢሳይያስ በቴሌቪዥን መግለጫ ሊሰጥ እንደሆነ ሲሰሙ ግድም አይሰጣቸውም። የጎረቤት ኢትዮጵያን መንግሥት ለማጥላላት ካለመ ባዶ ፕሮፖጋንዳ ያለፈ የሚናገረው የለም ሲሉም ይደመጣል። ለኤርትራና ህዝቧ ተጨባጭ ፋይዳ የሚያስገኝ ምን አዲስ ነገር ይዞልን ቀርቧል? ሲሉም መጠየቅ ጀምረዋል።

የኤርትራው መሪ ወደ ምድራዊ ሲኦልነት እንደተቀየረ ስላደረገት አገራቸውና ስለሚቀልዱበት አሳረኛ ህዝብ ምንም መናገር አይፈልጉም። ከዚህ ይልቅ እርሳቸውን በማይመለከታቸው በሌሎች ሉዓላዊ አገራት የውስጥ ጉዳይ በመግባት ሲዘበራርቁ መስማት የተለመደ ሆኗል።

አምባገነኖቹ የሻዕቢያ ባለሥልጣናት የኢትዮጵያን መንግሥት ለማጥላላት ቢሞክሩም ኤርትራውያን ግን ስለ ኢትዮጵያ ነባራዊ እውነታ በደንብ ያውቃሉ። የችግራቸው ጊዜ መጠለያቸው መሆኗንም አስረግጠው ይረዳሉ። በተለያዩ ጊዜያትም ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። ምንም እንኳን ፕሬዚዳንቱና አጃቢዎቻቸው ይህ እውነታ ባይሞግላቸውም።

ለማንኛውም እብራተኛው የኢሳይያስ መንግሥት ባድመን ወርሮ ተቀጥቅጦ አካባቢው ለቅቆ ከወጣ ድፍን ሃያ ዓመት ሊሞላው ተቃርቧል። የሁለቱ አገሮች ድንበር አካባቢ አሁን ያለበት ሁኔታ ፈረንጆቹ ና ፒስ ና ዋር የሚሉት "ሠላም የለሽ፣ ጦርነት የለሽ" ቀጣና ውስጥ ይገኛል።

ይህ ሁኔታ እስከ መቼ በዚህ መልኩ ይቀጥል ይሆን? በኢትዮጵያ በኩል ባለፉት ዓመታት ችግሩን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት በርካታ ሙከራዎች ሲደረጉ ቆይተዋል - ምንም እንኳን መሬት ላይ የወረደ ለውጥ ባይገኝም። ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር ያለውን ውዝግብና ግጭት "በውይይትና በድርድር መፍታት"፣ ይህ ካልሆነ ግን ለሚቃጠብት ትንኮሳዎች "ተመጣጣኝ ርምጃ በመውሰድ" ጉዳዩን አስታግሳለሁ ዓይነት ፖሊሲን ስትከተል ቆይታለች።

በአሁኑ ወቅት ደግሞ ኢትዮጵያ ኤርትራን በተመለከተ አዲስ ፖሊሲ ልትከተል እንደምትችል በቅርቡ እየወጡ ያሉ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ይህን ችግር ከሥር መሠረቱ ለመቅረፍ ይረዳል በሚል አዲስ ፖሊሲ ልታወጣ ስለመሆኗ እየተነገረ ይገኛል። ኢትዮጵያ ኤርትራን በተመለከተ ከዚህ በፊት ታራምደው ከነበረው ሕግ ለየት ያለ ይዘት ያለው ፖሊሲ ማርቀቅን በመግለጽ ጭምር። ምንም ይሁን ምን በሉዓላዊነቷ ላይ የማትደራደረው ኢትዮጵያ ስለሰላም ያላት አቋም መቼም ተዛንፎ አያውቅም። ስለ ሰላም ሲባል ሁሉም በጋራ ሊያስብበት ይገባል። በአንድ እጅ ብቻ ማጨብጨብ እንዳይሆን።